

**እ-ጦማር፡ ከአቶ ስለሺነህ ገላነህ፡-**

**አንደኛው ደብዳቤ፡-**

## **እንኳን፡ከዘመን፡ወደ፡ዘመን፡አሽጋገራችሁ፤**

መስከረም፡፩፡ቀን፡፳፻፩፡ዓመተ፡ምሕረት፤

### **ዕንቁዕ፡ጣጣሽ፤**

ከተከበሩት፡ንቡረ፡ዕድ፡ኤርምያስ፡ከበደ፡ወልደ፡እየሱስ፡መጽሐፍ፡ውስጥ፡የተቀበው፡ጌታችን፡እና፡መድኃኒታችን፡እየሱስ፡የቅድስት፡ድንግል፡ማርያም፡የአዳም፡እና፡ሔዋን፡ልደታትም፡ መስከረም፡፩፡ቀን፡መሆኑን፡ስለ፡አበሠሩን፡እና፡ይኸን፡ድርብርብ፡ዓመት፡በዓል፡ለማክበር፡ስለ፡እሚያዘጋጀን፡ልዑል፡እግዚአብሔር፡ላቅ፡ያለ፡ምስጋናዬን፡አቀርባለሁ፡፡ደግሞም፡የውጭ፡ዜጋ፡ደራሲዎች፡ኢትዮጵያዊው፡ጃንደረባ፡እያሉ፡ስም፡እንደ፡ሌለው፡የሚያፈሙትን፡የንግሥት፡ሕንደኬን፡ዘመን፡በጅሮንድ፡ባኮን፡ስም፡ስለ፡አሳወቁን፡ተደስቻለሁ፡፡እናም፡ሊቀ፡ምሁር፡ለይኩን፡ብርሃኑም፡ስለ፡ምሉክ፡ባኮን፡ራሱን፡የቻለ፡መጽሐፍ፡ለማሳተም፡ያቀዱት፡ተሳክቶ፡በበለጠ፡አንብበን፡እንደ፡እምንረዳ፡ተስፋ፡አደርጋለሁ፡፡

በመቀጠልም፡ገበሬው፡ከወፍ፡አፍላፌአብላኝ፡ነጋዴው፡አብር፡የበላን፡ቅዱስ፡ዮሐንስ፡አይሸረውም፡፡ብሎ፡ያገልግሉን፡ስንቅ፡የማካፈሉ፡ባሕላችንን፡እየ፡አስታወስኩ፡በሚቀጥለው፡ዓመት፡ኢትዮጵያ፡አገራችን፡ገብተን፡በሰላም፡እና፡ደስታ፡ከወገኖቻችን፡ጋራ፡እንድናከብር፡ጥኑ፡ምኞቴን፡እገልጻለሁ፡፡

ባሕላዊ፡ቋንቋችንንም፡የውጭ፡አገር፡ቋንቋ፡በመቀላቀል፡አነጋገራችንን፡እያበላሽነው፡ከመሆናችንም፡በላይ፡ነጥበ፡ሥነ፡ሥርዓቱንም፡የሳተው፡አጻጻፋችን፡ይታሰብበት፡ግዜ፡ለመቆጠብም፡ተብሎ፡እኛነታችንን፡አንጣ፡ከኋላ፡ፀፀት፡ዛሬ፡በማኅበር፡ተደራጅቶ፡መበርታት፡አንድ፡ሰው፡ደራሲ፡እና፡ቀማሪ፡ሲሆን፡ይዋከባል፡እና!!

በተረፈ፡የኃያሉ፡እግዚአብሔር፡ምሕረቱ፡እና፡ቡራኬው፡አይለዩን፡አሜን፡፡

ከማክበር፡ሰላምታ፡ጋራ፤

ኢትዮጵያዊው፡ወገናችሁ፡-  
ስለሺነህ፡ገላነህ፤  
ሞንትርያል፡ካናዳ፡፡

የክቡር፡ንቡረ፡ዕድ፡ኅዋ፡ሰሌዳቸው፡- [www.ekogs.org](http://www.ekogs.org) ነው፡እና፡ጌብኙት፡፡

\*ክርስቶስ፡የሚለው፡ቃል፡የግሪክ፡ቋንቋ፡ስለ፡ሆነ፡ትርጉም፡ቋንቋችንን፡ስለ፡ፈለግሁት፡ነው፡፡

**ኹለተኛው ደብዳቤ፡-**

መስከረም፡፩፡ቀን፡፳፻፩፡ዓመተ፡ምሕረት፤

በስመ፡አብ፡ወወልድ፡ወመንፈስ፡ቅዱስ፡አሐዱ፡አምላክ፡አሜን፡፡

ይድረስ፡ለተከበሩት፡እና፡ልባዊው፡ኢትዮጵያዊው፡ወገኔ፡ንቡረ፡ዕድ፡ኤርምያስ፡ከበደ፡ወልደ፡እየሱስ፡፤

ወገኔ፡ሆይ!!

እስተ፡ቤት፡ሰወችዎ፡ለጤናዎ፡እንደምን፡ከርመዋል፡፡እኔ፡የኢትዮጵያ፡አምላክ፡ልዑል፡እግዚአብሔር፡ይክበር፡ይመስገን፡ለጤናዬ፡ደህና፡ነኝ፡፡

የጌዳ፡መጽሐፎችዎን፡በደስታ፡ዐራቱን፡አንብቤ፡አምስተኛውን፡እንደጀመርኩ፡የጻፍኩልዎትን፡ደብዳቤ፡ለምን፡ቸኮለ፡እንዳሉኝ፡ገምቻለሁ፡፡ጃንደረባው፡እያሉ፡ደጋግመው፡ስሙን፡ስላልጠቀሱ፡በቀሩኝ፡ሁለቱ፡ውስጥ፡ይገልጹታል፡የሚል፡ግምቴን፡ስለ፡አድብዘበዘብኝ፡ነበረ፡፡ በኢትዮጵያ፡እና፡ኢትዮጵያዊነት፡ክፍል፡ሁለት፡ገጽ፡፫፻፵፰፡ላይ፡“ባኮስ”፡የሚል፡ስም፡በማንበቤ፡ለምን?፡ዘገዩ፡በየ፡የዚያን፡ገጽ፡መልክት፡በተመስጠ፡እራሴን፡ስጠይቅ፡ስለ፡አዲስ፡ኪዳን፡ለማስረዳት፡እንደጀመሩ፡መሆኑን፡ተገነዘብኩኝ፡፡እና፡እግዚአብሔር፡ከሙሉ፡ጤናማነት፡ጋራ፡ያሰንብትዎት፡፡

አጻጻፍዎም፡በጥያቄ፡እና፡መልስ፡መልክ፡በመሆኑ፡በአዕምሮ፡ጠልቆ፡ለመግባት፡ይረዳል፡በዬ፡አምናለሁ፡፡ሊገባኝ፡የማይችለው፡ግን፡እየተነገረን፡አይሰሜ፡እና፡አጥፊ፡መኾኖችን፡ነው፡፡ ቀደም፡ብዬ፡የሰበካ፡ጉባኤ፡ስለ፡አልተዘጋጀ፡ይመስለኝ፡ነበረ፡፡በእርስዎ፡ትጋት፡የተቋቋመው፡ሰበካ፡ጉባኤ፡በመኖሩ፡ምን፡ነካን?፡እያሰኛኝ፡ነው፡፡በጭንቀት፡ግዜም፡የምትጸለዩው፡ኢትዮጵያዊቷ፡መግዛ፡ቅዳሴ፡ፍትሕ፡በጠፋበት፡እና፡ወገኖቻችን፡በመተዛዘን፡በሚተዳደሩበት፡ወቅት፡ሊቀደስባት፡አሁንም፡ችግር፡አለ፡ወይ?፡ከተገኛችሁ፡በዚህ፡አካባቢ፡ላስተዋውቃት፡እወዳለሁ፡እና፡ግጋዎን፡ያስታውቁኝ፡፡

በተረፈ፡አምላክ፡ኢትዮጵያ፡ለሀገራችን፡ነጻነት፡ለወገኖቻችን፡ፍትሕ፡እና፡ምሕረትን፡ያውርድልን፡፡አሜን፡፡

አክባሪዎ፡

**የእኛ መልስ፡-**

**ዓርገት ውስተ ሰማያት ማርያም ድንግል!  
ከመ ዕርገተ ወልዳ ዘልዑል!**

**የም ፍሥሐ ኮነ!**

**በእንተ ልደታ፡ ለእምነ ወለንግሥትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ፤  
ወበእንተ ልደቱ፡ ወለግዝረቱ ለሊቀ ካህናቲነ ወንጉሠ ነገሥትነ ኢየሱስ ቅቡዕ፡፡**

ይድረስ፡-

ለኢትዮጵያዊው ወገኔ፡ አቶ ስለሺነህ ጌታነህ፤  
ሞንትሪያል፡ ካናዳ፡፡

የዘመነ ምሕረታችንን አዲስ ዓመት ምክንያት በማድረግ፡ የምሥራች ደስታዎን በማካፈል፡ የላኩልኝ፡ በሰንደቅ ዓላማችን ቀለማት ያሸበረቀው፡ የዕንቁጣጣሽ መልእክትዎ፡ እንዲሁም፡ “ባኮስ” የምንለውን፡ የአዲስ ኪዳንን አቤሜሌክ ኢትዮጵያዊ ምሉክ (ጃንደረባ) በሚመለከት ያለዎትን በካ አስተያየት በመግለጥ የጻፉልኝ ደብዳቤ፡ በአንድነት ደርሰውኛል፤ ኹለቱንም፡ አስበው ስለላኩልኝ፡ እግዚአብሔር ይስጥልኝ፡፡

ከዚያን ወዲህ፡ እርስዎ፡ ከነቤተሰቦችዎና የእርስዎ ከኾኑት ኹሉ ጋር እንደምን አሉ? ቸሩ እግዚአብሔር ይመስገን፡ በሩቅም፡ በቅርብም ካሉት ቤተሰቦቼ ጋር እኔ ደኅና ነኝ፡፡

በመንፈስ ቅዱስ ፈቃድና ረድኤት፡ በባሕር ማዶ ለሚኖሩት ወገኖቻችን ላበረክተው የሚገባኝን አገልግሎት አከናውኜ፡ ወደአገር ለመመለስ በጉዞ ላይ ስለነበርሁ፡ እንደተመለስሁም፡ ከአገልግሎታችን ጋር የተያያዙ አስቸኳይ ግዳጆችን በመፈጸም፡ የጊዜ ውጥረት ስለገጠመኝ፡ ተገቢ በኾነው ወቅት፡ ለእነዚህ የአለቄጥሩ ጦማሮችዎ፡ መልስ ሳልሰጥዎ እስካኹን በመቆየቴ፡ በቅድሚያ፡ ይቅርታዎን እጠይቃለሁ፡፡

የጎዋ ሰሌዳችንን፣ ሌሎች ወገኖቻችን ጭምር እንዲመለከቱት በመጋበዝ፣ በዚያ ሰሌዳ ዓምዶቻችን ላይ እየተከሰቱ ስላሉት፣ የቅዱሱ ኪዳን ኢትዮጵያውያት እውነታዎች፣ የሰጡት ማስገንዘቢያ፣ የሚሞገስ ነው። ግእዛችን፣ “ቅቡዕ”፣ ግሪክኛው ግን፣ “ክርስቶስ” የሚለውን ቃል፣ በኢትዮጵያኛችን፣ “የተቀባው” በሚለው ትርጉሙ መተካትዎ፣ ደግሞም፣ “ኢየሱስ” የሚለውን ስም፣ “እየሱስ” በሚለው አጻጻፍ ማስተካከልዎ፣ እንዲሁም፣ በሚጠብቁ ሆሄያት ዐናት ላይ የነቀጥ ምልክት ማድረግዎ፣ ለኢትዮጵያዊነታችንና ኢትዮጵያዊ ለኾነው፣ ለመልካሙ ሕያው ቅርሳችን፣ ያለዎትን ታማኝነትና ቀናዒነት አግዝፎ ያሳያል፤ ይህ ምግባርዎ፣ በአርአያነቱ፣ ለሌሎች ወገኖቻችን፣ እጅግ ስለሚጠቅም፣ ሊደነቅ ይገባዋል።

ስለእነዚህ ሦስት ቀም ነገሮችዎ፣ በእኛ በኩል ያለንን መሠረታዊ አቋም፣ እዚህ ላይ፣ ባጭር ላሳውቅዎና ላካፍልዎ እወድዳለሁ።-

፩ኛ፣ “ቅቡዕ” ወይም፣ “መሢሕ” የሚለው የግእዛ ቃል፣ እንዲሁም፣ እግዚአብሔር ወልድ፣ ከኢትዮጵያዊት እናቱ፣ ከድንግል ማርያም ማንነት የተነሣ፣ በሰውነቱ፣ “ኢትዮጵያዊ” መኾኑ እንደተጠበቀ ኾኖ፣ “ክርስቶስ” በሚለው፣ በግሪኩ ቃል መጠቀሙ፣ አስፈላጊ የኾነበት ምክንያት፣ ከዚህ የሚከተለው ነው።- ግሪክኛ፣ በዚያ፣ የአሕዛብ ሥልጣኔና ኃይል በሰፊነበት፣ በመሢሔ ዘመን፣ የዓለሙ መነጋገሪያ ቋንቋ ኾኖ፣ ያው ዓለም፣ የአረማዊነት ጣዖት አምልኮውን ትቶ፣ ወደክርስቲና እምነት የተለወጠው፣ ማለትም፣ ሰው የኾነውን አምላክ ያወቀው፣ የተቀበለውና ያመነበት፣ እስከዛሬም የጸናበት፣ በሐዋ. ፲፩፣ ፳፮ እና ፲፯፣ ፩ ላይ እንደተጻፈውም፣ አማኞቹን፣ “ክርስቲያን”፣ ማምለኪያውንና ድርጅቱንም “ቤተ ክርስቲያን” ብሎ የሰየመው፣ በዚህ ስም መኾኑ ይታወቃል፤ ስለዚህ፣ እኛ ኢትዮጵያውያን፣ ይህን አማራጭ ስያሜ ተቀብለን ብንቀጥል፣ ለዓለሙ ኅብረተሰብ፣ ሃይማኖታዊና ህልውናዊ አቋም መጽናት የሚረዳ ከመኾኑ በቀር፣ በኢትዮጵያዊነታችን ላይ ምንም ዓይነት ጉዳትን እንደማያስከትል በመገንዘባችን፣ ዓለማቀፋዊ እውቅና የተሰጠውን፣ ይህንኑ፣ “ክርስቲያን” የሚለውን ስያሜ ያስገኘውን፣ “ክርስቶስ” የሚለውን፣ ግሪክኛ ቃል አጸናን።

፪ኛ፣ “ኢየሱስ” የሚለውን ስም፣ “እየሱስ” በሚለው አጻጻፍ ያስተካከሉት፣ “ኢ”፣ በግእዛ፣ “አሉታዊ” ወይም፣ አፍራሽ ትርጉም አለው፤ በሚል ምክንያት ይመስለኛል፤ ምክንያታዊም፣ ይህ ከኾነ፣ የ“ኢ” ሣልስ ሆሄ፣ የስያሜው መነሻና አካል ኾኖ፣ “የሱስ” በሚለው ቃል ላይ የሚነገረውና የሚነበብው፣ የሚጻፈውም፣ “ኢትዮጵስ”፣ “ኢትዮጵያ”፣ “ኢየሩሳሌም” እና “ኢያሱ” በሚሉት፣ የተጻውያ ስሞች ላይ ተዋሕዶ ባለው መልኩ እንጂ፣ ከላይ በተወሳው፣ በአሉታዊ፣ ወይም፣ በአፍራሽ ትርጉሙ አለመኾኑን እንዲያውቁት እሻለሁ። እንደዚያም ባይኾን ኖሮ፣ የግእዛ ቋንቋችን ምሁራን፣ እንዲህ ያለውን ታላቅ ስሕተት፣ ሳያርሙት ባላለፉ ነበር። ፀረ ማርያሞች እንኳ፣ "Jesus" የሚለውን ስያሜያቸውን፣ በእኛ ፊደል፣ “የሱስ”፣ በእነርሱ ፊደል ደግሞ፣ "Yesus" ብለው ባስቀመጡት ጊዜ፣ ይህን ያደረጉት፣ አውቀውት ይኹን፣ ወይም፣ ሳያውቁት፣ ባናረጋግጥም፣ ከዚህ ጋር የተያያዘ፣ በቂ ምክንያት እንዳለ መገመት ይቻላል፤ ይኸውም፣ "Y, y"፣ ኹለት "II, ii" በመኾኑ፣ አንዱ "I, i"፣ ለ“ኢ”፣ ኹለተኛው "I, i" ደግሞ፣ ለ“የ” ተብሎ እንዲነገርና እንዲነበብ፣ እንዲጻፍም ለማስቻል ሲሉ፣ በ"Y"፣ ወይም፣ ኃይለኛ ድምፅ ባለው፣ በ"J" መጠቀማቸው፣ ያስኬዳቸዋል ስለሚያሰኝ ነው።

፫ኛ፣ በሚጠብቅ ሆሄ ላይ እያሠፈሩ ስላሉት የነቀጥ ሥርዓትዎ፣ ከዚህ በፊት በጻፍሁልዎ ደብዳቤዬ እንደጠቀስሁልዎ፣ የደርግ ሥነ መንግሥታዊ እሥረኛ ኾኖ፣ ከ፯ ዓመታት በላይ በቆየሁበት ልዩ ወህኒ ቤት ውስጥ ሣለሁ፣ ባዘጋጀሁት፣ “አዳም እና ሔዋን፣ በኢትዮጵያ” በሚለው፣ (ገና ታትሞ ባልተሠራጨው) ባለፈ ጥራዝ መጽሐፌ መቅድም ላይ፣ ይህን የሥነ ጽሑፍ ሥርዓት በሚመለከት፣ አቅርቤው ከነበረው፣ ከእኔም አሳብ ጋር የሚስማማ በመኾኑ፣ እርስዎ፣ ዛሬ፣ በተግባር ላይ አውለውት በማየቴ፣ ደስታዬን የምገልጥበት፣ የባለሙያነት ፍሬዎ ኾኖ አግኝቼዋለሁ።

በመጨረሻ፣ ስለመዓዛ ቅዳሴ መጽሐፍ ዋጋና ሽያጭ ላሳሰቡኝ ጉዳይ፣ ይህችው መጽሐፍ፣ በኢትዮጵያ ታትማ የምትሠራጨው፣ ቀድሞ፣ በአዲስ አበባ፣ በተስፋ ገብረ ሥላሴ ማተሚያ ቤት እና በአሥመራ፣ በማኅበረ ሐዋርያት ማተሚያ ቤት ስለነበር፣ አኹንም፣ ዋጋዎንና በግዢ የማግኛውን ዘዴ፣ የእነዚህ ኹለት ማተሚያ ቤቶች መጻሕፍት መደብሮች

ካሉባቸው ቦታዎች፡ በቀጥታ መጠየቁ እንደሚሻል ላመለክትዎ እወድዳለሁ። ይህች መጽሐፍ፡ ምክንያቱን፡ አግባብነት ባላቸው፡ በመጸሕፍቴ ገጾች ላይ እንደገለጽሁት፡ በኢትዮጵያ፡ የግብፅ አርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ቅርንጫፍ፡ ወይም፡ ጥገኛ በኾነው፡ በቤተ ክህነት ማተሚያ ቤት ታትማ የምትሠራጭ ለመኾኗ፡ እስካኹን የደረሰኝ ዜና የለም።

እንግዲህ፡ በአገር ውስጥ የምንኖረው ኾን፥ በባሕር ማዶ፡ በየአህጉሩ ተበትነን የምንገኝ፡ የኢትዮጵያ ልጆች ኹሉ፡ እንዲህ እንደእርስዎ፥ እንደሠነዘሩትም ተስፋዎ፡ እያንዳንዳችን፡ የየበኩላችንን፡ የቅዱሱን ኪዳን ኢትዮጵያዊነት ግዳጃችንን፡ በያለንበት፡ በትጋትና በንቃት፥ በቆራጥነትና በታማኝነት ለመፈጸም፡ በቅድሚያ፡ እየራሳችንን ዝግጁ ማድረግ እንደሚጠበቅብን፡ ኹሉም ወገናችን፡ ሊገነዘበው ይገባል። በእግዚአብሔር መንግሥትነቷ ጸንታና በመላው ዓለም ሰፍና፡ ለዘለዓለም የምትኖረውን፡ የአገራችንን መለኮታዊ ተልእኮ፡ በያለንበት፡ ለአማናዊውና ለፍጹሙ ፍሬ ለማብቃት እንችል ዘንድ፡ በቃል ኪዳኑ የታመነው መንፈስ ቅዱስ አይለየንምና።

መስከረም ፳፯ ቀን፥ ፳፻፩ ዓ. ም.

አክባሪዎ፡-

ንቡረ እድ ኤርምያስ ከበደ ወልደ-ኢየሱስ፥  
የኢትዮጵያ፡ መንግሥተ እግዚአብሔር አገልጋይ።